

መኖሪያህ የዘላለም አምላክ ነው፤ የዘላለም ክንዶች ከአንተ በታች ናቸው!

ዘዳግም 33:26-29

ይሹሩን ሆይ፥ በሰማያት ላይ ለረድኤትህ፥ በደመናትም ላይ በታላቅነት እንደሚሄድ እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም። መኖሪያህ የዘላለም አምላክ ነው፥ የዘላለምም ክንዶች ከአንተ በታች ናቸው፤ ጠላትህን ከፊትህ አውጥቶ። አጥፋው ይላል። እስራኤልም ተማምኖ፥ የያዕቆብም ምንጭ ብቻውን፥ እህልና የወይን ጠጅ ባለባት ምድር ይኖራል፤ ሰማያቱም ጠልን ያንጠባጥባሉ። እስራኤል ሆይ፥ ምስጉን ነህ በእግዚአብሔር የዳነ ሕዝብ እንደ አንተ ማን ነው? እርሱ የረድኤትህ ጋሻ፥ የከፍተኛነትህም ሰይፍ ነው። ጠላቶችህም ይገዙልሃል፤ አንተም ከፍታቸውን ትረግጣለህ። (ዘዳግም 33:26-29)

ይህ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል የእግዚአብሔር ሰው ሙሴ የእስራኤልን ነገዶች ከባረከ በኋላ በመጨረሻ ስለ እስራኤል የተናገረው ንግግር ነው። ይህ ጊዜ ሙሴ ወደ እግዚአብሔር የሚሰበሰቡበት (የሚሞትበት)፤ ኢያሱ ደግሞ የእስራኤልን ሕዝብ ወደ ተስፋይቱ ምድር ለማስገባት አመራሩን የሚረከብበት ወቅት ነው። የተስፋይቱን ምድር መውረስ የዮርዳኖስን ወንዝ መሻገር፤ ከአህዛብ ወገኖች ጋር መዋጋት፤ በድል አድራጊነት ጠላቶቻቸውን ማሸነፍ፤ የድል ጉዞ ማድረግ፤ ምድሪቱን መከፋፈልና መውረስ ያካትታል። ይህ ሂደት ለእስራኤላውያን ቀላል አልነበረም። በዚህ ሁኔታ ውስጥ ነው እንግዲህ የእግዚአብሔር ሰው ሙሴ እስራኤልን **“መኖሪያህ የዘላለም አምላክ ነው፤ የዘላለም ክንዶች ከአንተ በታች ናቸው”** (33:27) በማለት የማበረታቻ ቃል ለእስራኤል (ይሹሩን - ጻድቅ) የሰጠው።

“ዘላለም” የሚለውን ቃል ስንመለከት ጊዜን የሚያሳይ ነው። **“ዘላለም”** የሚለው ቃል በዚህ ክፍል የተነገረው ከእግዚአብሔር ጋር ተያይዞ ነው። ይህን ለመረዳት **“የዘላለም አምላክ”** እና **“የዘላለም ክንዶች”** የሚሉትን ሃረጎች መመልከት በቂ ነው። እግዚአብሔር በጊዜ የማይገደብ ወደኋላም ቢሆን ወደፊት ያለውን ታሪክ የሚቆጣጠር አምላክ ነው። እግዚአብሔር የዘመናት ጌታ ከመሆኑ የተነሳ ትናንት፤ ዛሬም ሆነ ነገ (አምና፤ ዘንድሮም ሆነ የሚመጣው አመት) የእግዚአብሔር ሕዝብ በዘላለም ክንዶች ስር ይኖራል። ይህ ክፍል እግዚአብሔር ለሕዝቡ የሆነውንና የሚሆነውን፤ ያደረገውንና የሚያደርገውን የሚያሳይ ክፍል ነው። አምና እንደነበረው ዘንድሮም እግዚአብሔር ያው ነው።

ይህንን እውነት ለመመልከት ዘዳግም 33:27 ላይ መሰረት በማድረግ ክፍሉን እንመለከተዋለን። በዚህ ጥቅስ ላይ እንደምንመለከተው እስራኤል መኖሪያው የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር እንደሚሆንና የዘላለም ክንዶች ከእርሱ በታች እንደሚሆኑ አስረግጦ ይናገራል። እነዚህ ክንዶች የእግዚአብሔር ክንዶች ናቸው።

የዘላለም ክንዶች የሚለው ሃረግ ዘይቤያዊ ንግግር ነው። ይሁን እንጂ ግልጽ የሆነ መልዕክት ያስተላልፋል። የአንድ እናት ክንዶች ከልጇ በታች ሲሆኑ ወይም የአንድ አባት ክንዶች ከልጅ በታች ሲሆኑ ምን ማለት እንደሆነ ለሁላችንም ግልጽ ነው። ይልቁንም የዘላለም አባት የሆነው የአምላካችን እግዚአብሔር የዘላለም ክንዶች ከእኛ ከሕዝቡ በታች ሲሆኑ ምን እንደሚያመለክቱ ለማንም ግር የሚያሰኝ አይደለም። ዛሬ ዓለማችን በዚህ ጥቅስ ውስጥ በመምህር ማዕረጌ ሐብቱ

የዘላለም ክንዶች ለእግዚአብሔር ሕዝብ ምንን እንደሚያመለክቱ አብረን በማየት በአምላካችን በእግዚአብሔር እንድንበረታታ ማድረግ ነው።

1. የዘላለም ክንዶች እግዚአብሔር ለሕዝቡ ያለውን ጥበቃ/ትድግና/ ያመለክታሉ።

እስራኤል በጠላቶች መካከል ስታልፍ ብዙ ተግዳሮት ይገጥማት እንደነበርና እግዚአብሔር አምላክዎ ከጠላቶች ይጠብቃትና ይታደጋት እንደነበር ሁሉ አሁንም ወደፊት የርዳኛስን ተሻግራ የተስፋይቱን ምድር ለመውረስ በምትወጣበት ጊዜ ሁሉ እግዚአብሔር ጥበቃ እንደሚያደርግላት የሚያሳይ ተስፋ ነው። ለእኛም ትናንት (አምና) የጠበቀን አምላካችን ዘንድርም ይጠብቀናል፤ ደግሞም ይታደገናል። ለዚህ ደግሞ የጸና የተስፋ ቃል አለ።

*አንተን ለመርዳት በሰማያት ላይ፣ በግርማው በደመናትም የሚገሠግሥ፣ እንደ ይሸፍን አምላክ (ኤሉሂም) ያለ ማንም የለም። (ዘዳ 33:26)
ዘላለማዊ አምላክ (ኤሉሂም) መኖሪያህ ነው፤ የዘላለም ክንዶች ከሥርህ ናቸው፤ “እርሱን አጥፋው” በማለት፣ ጠላትህን ከፊትህ ያስወግደዋል። (ዘዳ 33:27)
ጠላቶችህ በፍርሃት ከፊትህ ያፈገፍጋሉ፤ (ዘዳ 33:29)*

2. የዘላለም ክንዶች እግዚአብሔር ለሕዝቡ ያለውን ፍቅር ያመለክታሉ።

እናት ክንዶችዎን ከልጁ በታች በማድረግ ፍቅሯን እንደምትገልጽ ሁሉ የእግዚአብሔር ዘላለማዊ ክንዶች ከሕዝቡ በታች መሆናቸው እግዚአብሔር ለሕዝቡ ያለውን ጥልቅ ፍቅር የሚያመለክት ነው። እግዚአብሔር ፍቅር ነው። እግዚአብሔር ሕዝቡን የሚወድ አምላክ ነው።

*በዘላለም ፍቅር ወድጄሻለሁ፣ ስለዚህ በቸርነት ሳብሁሽ። (ኤር 31:3)
እግዚአብሔር (ያህዌ) ያዳነው ሕዝብ፣ እንዳንተ ያለ ማን አለ?
(ዘዳ 33:29)*

3. የዘላለም ክንዶች የእግዚአብሔር ሕዝብ ከአምላኩ የሚያገኘውን ብርታትና ጥንካሬ ያመለክታሉ።

የዘላለም ክንዶች ከእኛ በታች በሚሆኑበት ጊዜ ከእግዚአብሔር ዘንድ ብርታት፣ ሃይልና ጥንካሬን እናገኛለን።

*ጠላቶችህ በፍርሃት ከፊትህ ያፈገፍጋሉ፣ አንተም የማምለኪያ ኮረብታቸውን መረማመጃ ታደርጋለህ። (ዘዳ 33:29)
እባቡንና ጊንጡን ትረግጡ ዘንድ፣ በጠላትም ሐይል ሁሉ ላይ ስልጣን ሰጥቻችኋለሁ፣ የሚጎዳችሁም ምንም የለም። (ሉቃ 10:19)*

4. የዘላለም ክንዶች የእግዚአብሔር ሕዝብ ከአምላኩ የሚያገኘውን ጽናት (አይበገሬነት) ያመለክታሉ።

እንደሚታወቀው ሁሉ ጉዞ እጅግ በጣም አድካሚና አሰልቺ ነው። የተስፋይቱን ምድር ለመውረስ የሚደረግ ጉዞ ቀላል አልነበረም። ዝለትንና ድካምን በማስከተል በተስፋ መቁረጥ ድባብ ውስጥ ሰዎች ገብተው ከፍጻሜአቸው ሳይደርሱ እንዲቀሩ የሚያደርግ ነው። ይሁን እንጂ የዘላለም አምላክ ክንዶች ከሕዝቡ በታች ሲሆኑ ሕዝቡ በጽናትና በአይበገሬነት ይሞላሉ።

ጽኑ፥ አይዘአችሁ፥ አትፍሩ፥ ከፊታቸውም አትደንግጡ አምላክህ እግዚአብሔር እርሱ ከአንተ ጋር ይሄዳል አይጥልህም፥ አይተውህም። (ዘዳ 31:6)

አላወቅህምን? አልሰማህምን? እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ፥ የምድርም ዳርቻ ፈጣሪ ነው። አይደክምም፥ አይታክትም፥ ማስተዋሉም አይመረመርም። ለደካማ ኃይልን ይሰጣል፥ ጉልበት ለሌለውም ብርታትን ይጨምራል። ብላቴኖች ይደክማሉ ይታክቱማል፥ ጎበዛዝቱም ፈጽሞ ይወድቃሉ። እግዚአብሔርን በመተማመን የሚጠባበቁ ግን ኃይላቸውን ያድሳሉ እንደ ንስር በክንፍ ይወጣሉ ይሮጣሉ፥ አይታክቱም ይሄዳሉ፥ አይደክሙም። (ኢሳ 40:28-31)

5. የዘላለም ክንዶች እግዚአብሔር ለሕዝቡ ድጋፍ (ምርኩዝ) መሆኑን ያመለክታሉ።

የዘላለም ክንዶች ከእኛ በታች በሚሆኑበት ጊዜ እነዚያ ክንዶች ከስር ድጋፍ ስለሚሆኑን በሁኔታዎች ውስጥ ሁሉ እናዳንወድቅና እንዳንሰጥም ደግፈው ይይዙናል።

በውኃ ውስጥ ባለፍህ ጊዜ ከአንተ ጋር እሆናለሁ፥ በወንዞችም ውስጥ ባለፍህ ጊዜ አያሰጥሙህም። (ኢሳ 43:2)

6. የዘላለም ክንዶች እግዚአብሔር ለሕዝቡ የሚሰጠውን ሰላምና እረፍት ያመለክታሉ።

የዘላለም ክንዶች ከእኛ በታች በሚሆኑበት ጊዜ መለኮታዊ የሆነውን የእግዚአብሔርን ሰላምና እረፍት በሚገባ እንለማመዳለን።

ስለዚህ እስራኤል ብቻውን በሰላም ይኖራል፤ (ዘዳ 33:28)
ሰላምን እተውላችኋለሁ፥ ሰላሜን እሰጣችኋለሁ፤ እኔ የምሰጣችሁ ዓለም እንደሚሰጥ አይደለም። ልባችሁ አይታወክ አይፍራም። (ዮሐ 14:27)

7. የዘላለም ክንዶች እግዚአብሔር ለሕዝቡ የሚሰጠውን በረከት ያመለክታሉ።

የዘላለም ክንዶች ከእኛ በታች መሆናቸው የእግዚአብሔር ሰማያዊ በረከት በእኛ ላይ መሆኑን የሚያረጋግጥልን ነው።

ስለዚህ እስራኤል ብቻውን በሰላም ይኖራል፤ የሰማያት ጠል በሚወርድበት፤ እህልና የወይን ጠጅ ባለበት ምድር፤ የያዕቆብ ምንጭ የሚነካው የሰም። እስራኤል ሆይ፤ አንተ ብሩክ ነህ፤ እግዚአብሔር (የሀዌ) ያዳነው ሕዝብ፤ እንዳንተ ያለ ማን አለ? እርሱ ጋሻህና ረዳትህ፤ የክብርም ሰይፍ ነው። (ዘዳ 33:28-29)

ስለዚህ ይህንን አዲስ ዓመት ይህን የተስፋ ቃል ማለትም “መኖሪያህ የዘላለም አምላክ ነው፥ የዘላለምም ክንዶች ከአንተ በታች ናቸው።” (ዘዳ 33:27) የሚለውን ጥቅስ በማሰብና በማሰላሰል እንቀበለዋለን።

“መኖሪያህ የዘላለም አምላክ ነው፥ የዘላለምም ክንዶች ከአንተ በታች ናቸው።” (ዘዳ 33:27)